

ጌታዬ አላህ ነው

www.with-allah.com/am



أَمْهَرِي

በስምቹና በባሕርያቱ ማመን
በባሪያው ላይ የሚያሳርፈው
አሻራ፡-

www.with-allah.com



ሙሐመድ ብን ሰርራር አልያሚ
ዶክተር ዐብዱላህ ብን ሳሊም ባህማም

በስሞቹና በባሕርያቱ ማመን በባሪያው ላይ የሚያሳርፈው አሻራ፦

1. በአላህ ﷻ ስሞቹና በባሕርያቱ እርሱን ማምለክ፦ አንድ አገልጋይ ስሞቹንና ባሕርያቱን ካወቀ ጌታው በሚፈልገው መንገድ ያምንባቸዋል። በጌታው ያለውን እምነት በሚያሳድግ ሁኔታ ትርጉማቸውን ይረዳል። እርሱን ባወቀ ሰው ልብ ውስጥ የአላህ ﷻ ኃያልነትና ግርማ ሞገሱ ስር ይሰዳል። ለዚህ ነው «አላህን ይበልጥ የሚያውቅ ከማንም ይበልጥ እርሱን ይፈራራ» የተባለው።

2. የኢማን መጨመር ፦
የአላህን ﷻ መልካም ስሞቹና የላቁ ባሕርያቱን ማወቅ፣ የአላህን ﷻ ኃያልነትና ግርማ ሞገሱን የመገንዘብ ስሜት በአገልጋዩ ልብ ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህም በኢማን ላይ ኢማንን፣ ለአላህ ﷻ ባለው መተናነስና ተገዥነት ላይ የበለጠ መተናነስና ተገዥነትን ይጨምርለታል።

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآزَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: 17].

«እነዚያም የተመሩት፣ (አላህ) መመራትን ጨመረላቸው።» [መሐመድ: 17]

3. የአላህ ﷻ ውዳሴ ፦
አላህን ያወቀ ሰው ይወደዋል፤ ጌታውን የወደደ ሰው ደግሞ፣ ልቡ ሙሉ በሙሉ ለፍቅር የተገዛ በመሆኑ የርሱን ውዳሴ ያበሣል። ውዳሳው ሌሎችን ለርሱ ብቻ ብሎ እስከመውደድና ለርሱ ብቻ ብሎ እስከመጥላት ድረጃ ይዘልቃል።

4. አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦
﴿وَمِنَ الثَّالِثِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَّادًا يُحْبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].

«ከሰዎችም ከአላህ ሌላ ባላንጣዎችን (ጣዖታትን)፣ አላህን እንደሚወዱ የሚወዷቸው ሽነው የሚይዙ አልሉ፤ እነዚያ ያመኑትም፣ አላህን በመውደድ (ከነርሱ) ይበልጥ የበረቱ ናቸው።» [አልበቀራህ: 165]

አንድ አገልጋይ የአላህን ﷻ ባሕሪ ኃያልነት ሲያውቅ ነፍሱ ወደ ጌታው ታዘነብላለች፤ በርሱም ﷻ ትንጠለጠላለች። በግርማ ሞገሱና በውበቱ ምሉእነት ነፍሱ ትፈነድቃለች። በዚህም አገልጋዩ በአልረሐማን ንግግር (በቁርአን) ጥፍጥና

https://www.with-allah.com/am


https://www.with-allah.com/am



ይደሰታል፤ እርሱን በመጥራት፣ ተስፋውን በርሱ ላይ በመጣልና እርሱን ብቻ በመፍራት ይጽናናል። የአላህ ﷻ ውዴታ ወደዚያ የሚገፋፋው በመሆኑ አላህን ሲወድ፣ አላህ የሚወደውን ነገርና አላህ የሚወደውን ሰው ሲወድ እናገኛለን።

ማንም ሰው የአላህን ﷻ እርሱነትና ባሕርያቱን በተመለከተ እርሱ ራሱን ከገለጸበት ውጭ በምንም ነገር እርሱን መግለጽ የለበትም። እርሱን አስመልክቶ በገዛ ሀሳቡ ምንም ነገር ማለት የለበትም፤ እርሱ የልቅና ባለቤት የሆነ የጠራ የዓለማት ጌታ ነውና።

ኢማም አቡ ሐኒፋ



ትገነዘባለህ።

5. አላህን ﷻ ማፈር ፦ አንድ አገልጋይ አላህን ﷻ ባወቀ ቁጥር የበለጠ ያከብረዋል፤ ያልቀዋል። የበለጠ ባከበረውና ባላቀው መጠንም እርሱን ማፈሩ ይጨምራል፤ ሞትን አስታውሶ ያለቅሳል፤ አካላቱን አላህ ﷻ ከማይወደው ነገር ይጠብቃል።

6. ራስን ለርሱ ማስተናገስና ለርሱ ማደግደግ፦

የአላህን ﷻ ኃያልነት ካወቅህ የራስህን ኢምንትነት ታውቃለህ። የርሱን አቅምና ችሎታ ካወቅህ የራስህን ደክማነት አውቀህ ትቀበላለህ። የርሱን ፍጹማዊ መብቃቃት ካወቅህ የራስህን ድህነት ታውቃለህ። የርሱን ፍጹማዊ ምሉእነት ካወቅህ የራስህን እንክንና ጉድለት ታውቃለህ። የባሕርያቱን ምሉእነትና የስሞቹን ውበት ካወቅህ፣ አንተ ተገዥ ባሪውያው እንጅ ሌላ አይደለህምና የራስህን ጉድለት፣ ድህነት፣ ደክማነትና አቅም የለሽነት

መልመጃ

1. የሚከተለውን የአላህን ﷻ ቃል ትርጉም አብራራ ፦

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 180].

«ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤ (ስትጻልዩ) በርሷም ጥሩት፤ እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፤ ይሠሩት የነበሩትን ነገር በእርግጥ ይመነዳሉ።»

- 2. የአላህን ﷻ ስሞችና ባሕርያቱን ማወቅ ከፅዕናት ዘርፎች ሁሉ እጅግ የተከበረ የሆነው ለምንድን ነው?
- 3. የአላህን ﷻ ስሞችና ባሕርያቱን እንዴት ነው የምትገነዘበው? ለምሳሌ አላህ በጣም መሐሪ መሆኑን እንዴት ነው የምትረዳው?

ለ - የአላህ ስሞች አሻራዎች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፡-



የአላህን ﷻ መልካም ስሞችና የላቁ ባሕርያቱን ማወቅ ከዕውቀት ሁሉ የተከበረ የላቀ ዕውቀት ነው። እያንዳንዱ የአላህ ﷻ ስም የራሱ የሆነ መለያ ባሕርይ አለው። ስሞቹ የውዳሴና የምሉ-አነት መገለጫዎች ሲሆኑ፣ እያንዳንዱ ባሕርይ ግዴታና ተግባር አለው። እያንዳንዱ ተግባርም የመገኛው መሰረት የሆነ መተግበሪያና ውጤት አለው። እርሱነቱ (ዛቱን) ከስሞቹ ለይቶ ትርጉም የለሽ ማድረግ፣ ስሞቹንም ከ መ ገ ለ ጫ ዎ ቻ ቸ ው ና ከይዘታቸው ነጥሎ ትርጉም አልባ

ማድረግ፣ ባሕርያቱን ከሚያስከትሏቸው ተግባራትና ውጤቶች መነጠል፣ ተግባሮቹን ከውጤቶቹና ከአሻራዎቹ ነጥሎ ትርጉም የለሽ ማድረግ ፈጽሞ የማይቻል ነው። እነዚህ ሁሉ የስሞቹና የባሕርያቱ ነጻብራቅ አሻራዎች ናቸው።

ሥራዎቹ ጥበባዊና ጠቃሚዎች ናቸው። ስሞቹ መልካሞች ናቸው። ከተግባርና ውጤት ነጥሎ ትርጉም አልባ አድርጎ መገመት እርሱን ﷻ በተመለከተ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው አላህ ﷻ ት-አዛዝና እገዳውን፣ ምንዳና ቅጣቱን ወድቅና ትርጉም የለሽ የሚያደርገውን ሰው የተቃወመው። ይህን ማድረግ ለርሱ ተገቢ ያልሆነውን ነገር ከርሱ ጋር ማያያዝ፣ በርሱ ላይ ክፉ ግምት (ዚን) መያዝ፣ ለኃይልነቱና ለጥበቡ ተገቢ በሆነ ክብር እርሱን አለማክበር ነው። አላህ ﷻ ነቢይነትን፣ የመልክተኞችን መላክና የመለኮታዊ መጻሕፍትን መውረድ የሚያስተባብሉትን አስመልክቶ እንዲህ ብሏል፡-

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الاعلام: 91]

«አላህ በሰው ላይ ምንም አላወረደም ባሉ ጊዜ፣ አላህን ተገቢ ክብሩን አላከበሩትም።» [አልአንዳም: 91]

ዳግም ከሞት መነሳትንና የሥራዎች ዋጋ መከፈሉን የሚያስተባብሉትን ከሓዲዎች አስመልክቶ አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፡-

<https://www.with-allah.com/am>



﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: 67].

«አላህንም በትንሣኤ ቀን ምድር በመላ (አንድ) ጭብጡ ስትኾን፤ ሰማያትም በቀኙ (በኃይሉ) የሚጠቀሰሉ ሲኾኑ፣ (ክርሱ ጋር ሌላን በማጋራታቸው) ተገቢ ክብሩን አላከበሩትም።» [አልዙመር:67]

የተለያዩ ምድቦችን ትጉሃን ደጋግ ባርቹን ከአመጸኞቹ ኃጢአን ጋር፣ ምእመናንን ከከሐዲዎች ጋር እኩል ማድረግን የሚቻል ያደረጉትን ወገኖች አስመልክቶ አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿21﴾ [البقرة: 21]

«እነዚያ ኃጢአቶችን የሠሩ፣ ሕይወታቸውም ሞታቸውም ትክክል ሲኾን፣ እንደነዚያ እንደ አመኑትና መልካሞችን እንደሠሩት ልናደርጋቸው ይጠረጥራሉን? (አይጠርጥሩ)፣ የሚፈርዱት ምንኛ ከፋ!» [አልባራኒ:21]

ይህ ለርሱ ተገቢው ያልሆነ፣ ስሞቹና ባሕርያቱ የሚጻረሩት የተዛባ ፍትሕ መሆኑን ሲነግራቸው አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿115﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿116﴾﴾ [البقرة: 115-116].

«የፈጠርናችሁ ለከንቱ መኾኑን እናንተም ወደኛ የማትመለሱ መኾናችሁን ጠረጠራችሁን?»

(ለከንቱ የፈጠርናችሁ መሰላችሁን?)። የእውነቱም ንጉሥ አላህ፣ ከፍተኛነት ተገባው፣ ከርሱ ሌላ አምላክ የለም፣ የሚያምረው ዐርሽ ጌታ ነው።» [አልሙኸሚን፡ 115-116]

ስሞቹንና ባሕርያቱን ከሚጸረረው ከእንዲህ ዓይነቱ ግምትና ብያኔ አላህ ﷻ የጠራ ጌታ ነው።

አላህ ﷻ ስሞቹና ባሕርያቱ ከሚጠይቁትና ከሚያስከትሉት ውጤት በተቃራኒ መሆንን ከራሱ የሚያስተባብልባቸው የዚህ ተመሳሳይ የሆኑ ገለጻዎች ቁርአን ውስጥ ብዙ ናቸው። ይህን ማድረግ የስሞቹንና የባሕርያቱን ምሉእነትና ግዴታዊ ውጤቶች ውድቅና ትርጉም አልባ ማድረግ ነውና።

«ተመስጋኙ አሸናፊው» የሚለው ስሙ፣ የሰውን ልጅ ከንቱ ግብ የለሽና እንዲሁ የተተወ፣ ይህን አድርግ ይህን አታድርግ ተብሎ የማይታዘዝ፣ በሥራው የማይሸለምና የማይቀጣ አድርጎ መተውን ይጸረራል። «ጥበበኛው» የሚለውና «ንጉሡ» የሚለው ስሙም ይህንን ይቃወማል።

«ሕያው» የሚለው ስሙ ሥራ የሌሽነትን ከርሱ የሚያስተባብል ሲሆን፣ የሕይወት ምንነትና እውነታ ሥራ ነው። ማንኛውም ሕያው ሠሪ ሲሆን፣ የአላህ ﷻ ከማንምና ከምንም የተብቃቃ ፈጣሪ መሆን ከሕያውነቱ የሚመነጭ የግዴታ ተግባርና ውጤት ነው። «ሰሚው ተመልካቱ» የሚለው ስሙ የሚሰማና የሚያይ መኖርን ግድ ይላል። «ፈጣሪው» የሚለው ስሙ የፍጡርን መኖር ያስከትላል። «ሲሳይን ሰጪው» የሚለው ስሙም እንደዚሁ። «ንጉሡ» የሚለው ስሙም ግዛትና ሥልጣንን፣ ፈጻሚነትንና አቀነባባሪነትን፣ መስጠትና መክልከልን፣ ፍትሕና ደግነትን፣ ምንዳና ቅጣትን ያስከትላል። «ብጎ ሠሪው፣ ብጎ አድራጊው፣ ሰጪው፣ ያለ ገደብ ሰጪው» የሚሉ ስሞቹና የመሳሰሉትም እንዲሁ መገለጫዎችና አሻራዎች ያሏቸው ናቸው።

«ምስረተ ብዙ፣ ጸጸትን ተቀባይ፣ ይቅር ባዩ» የሚሉ ስሞቹና የመሳሰሉትም



https://www.with-allah.com/am

እንዲሁ የራሳቸው ተያያዥዎች አሏቸው። በመሆኑም ምሕረት የሚሰጠው ኃጢአት፣ ተቀባይነት የሚኖረው ተወብት፣ ይቅር የሚባሉ ጥፋቶች የግድ ይኖራሉ ማለት ነው። «ጥበበኛው» የሚለው ስሙም ጥበቦቹ የሚገለጽበት ተያያዥ ውጤት መኖርን የሚጠይቅ ሲሆን፣ የነዚህ ስሞች ተያያዥነት «ፈጣሪው፣ ሲሳይን ሰጪው፣ ሰጪው፣ ክልካዩ» የሚሉ ስሞች ክፍጡር፣ ሲሳይ የተሰጠው፣ ተሰጪና ተከልካይ ጋር ያላቸው ትስስር ዓይነት ነው። ሁሉም መልካም ስሞች ናቸው።

ኃያሉ ጌታ እርሱነቱን፣ ባሕርያቱንና ስሞቹን ይወዳል። እርሱ ይቅር ባይ ነውና ይቅርባይነትን ይወዳል። ምሕረትንና ተጸጽቶ መመለስን (ተወብትን) ይወዳል። ባሪያው በኃጢአቱ ተጸጽቶ ወደርሱ ሲማለስ በእጅጉ ይደሰታል፣ ይቅር ብሎም ይምረጣል።

እርሱ ﷻ «ተመስጋኙ አሸናፊው» ነውና ምስጋናውና አሸናፊነቱ መገለጫ አሻራ አላቸው። ከአሻራዎቻቸው መካከል ተገቢውን ቅጣት ከመስጠት ፍጹማዊ ችሎታው ጋር ፣ የጥፋቱን መጠንና ተመጣጣኝ ቅጣቱን ከማወቁ ጋር፣ ስሕተትን ይቅር ማለት፣ ጥፋትን ማለፍ፣ ኃጢአቶችን ማበስ፣ ጥሰቶችን መማር ይገኙባቸዋል። እያወቀ ይታገሳል፣ እየቻለ በይቅርታ ያልፋል፣ በኃያልነቱ በአሸናፊነቱና በጥበቡ ምሕረት ይሰጣል። አላህ ﷻ በአልመሲሕ ዒሳ ﷺ አንደበት እንዲህ ብሏል፦

﴿إِن تُعَدِّبْنَهُمْ فَإِنْبَهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النساء: 118]

«ብትቀጣቸው እነሱ ባሮችህ ናቸው፣ ለነርሱ ብትምርም አንተ አሸናፊው ጥበበኛው ነህ (ይላል)።» [አልማኢ.ዳህ: 118]

የአንቀጹ ይዘት ምሕረት የምታደርገውና ይቅር የምትለው ችሎታህና ጥበብህ ምሉእ በመሆኑ ነው። ደካማ በመሆኑ ይቅር አንደሚለው፣ ተገቢውን መብት ባለማወቁ ምሕረት እንደሚያደርግ ሰው አይደለህም። አንተ መብትህን የምታውቅ፣ ተገቢውን ዋጋ ለመስጠት ፍጹማዊ ችሎታ ያለህ ጥበበኛ ነህ፣ የሚል ነው።

በዓለምና በፍጥረታት ውስጥ



with-allah.com/am

የሚንጸባረቁትን የስሞቹንና የባሕርያቱን አሻራዎች በትኩረት ያስተዋለ ሰው፣ የነዚህ ኃጢአቶች ምንጭ ባሮቹ መሆናቸውን ይረዳል። አስቀድመው በአላህ ﷻ መሻትና በዕውቀቱ የተወሰኑ መሆናቸው የስሞቹ፣ የባሕርያቱና የሥራዎቹ ምሉእነት አካል ነው። ግባቸውም እንዲሁ የውዳሴውና የኃያልነቱ፣ የጌትነቱና የአምላክነቱ ውጤቶች ናቸው።

በአቀደውና በወሰነው ነገር ሁሉ ውስጥ ጥልቅ ጥበባትና ጉልህ ምልክቶች ይገኛሉ። በስሞቹና በባሕርያቱ ራሱን ለባሮቹ ማስተዋወቅ፣ እንዲወዱት፣ እንዲያወድሱት፣ እንዲያመሰግኑት፣ በመልካሞቹ ስሞቹ እንዲያመልኩት ነው። እያንዳንዱ ስም ከማወቁና ይዘቱን ከመገንዘቡ አንጻር የራሱ የተለየ አምልኮት ያለው ሲሆን፣ በዕባዳው ይበልጥ የተሟላ የሆነው ሰው የሰው ልጆች ሊያውቁ በሚችሏቸው ሁሉም የአላህ ﷻ ስሞችና ባሕርያቱ እርሱን ያመለክ ሰው ነው። ይህም በአንድ ስሙ እርሱን ማምለክ በሌላው ስሙ እርሱን ከማምለክ አይጋርደውም ማለት ነው። «ምንም የማይሳነው ሁሉን ቻይ» በሚለው ስሙ እርሱን ማምለክ «በጣም ታጋሽ» ወይም «በጣም አዛኙ» በሚለው ስሙ እርሱን ማምለክ እንደሚጋርደው፣ «ሰጭው» ለሚለው ስሙ መገዛት «ከልካዩ» ለሚለው ስሙ መገዛትን፣ «በጣም አዛኙ»፣ ወይም «ይቅር ባዩ» ወይም «በጣም መሐሪው» በሚለው ስሙ እርሱን ማምለክ «ተበቃዩ» ለሚለው ስሙ መገዛትን እንደሚጋርደው ሰው ዓይነት ማለት ነው።

አላህ ﷻ እንዲህ ብሏል፦

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]

«ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤ (ስትጻልዩ) በርሷም ጥሩት፤» [አልአዕራፍ: 180]

በስሞቹ እርሱን መጥራት የልመና ጥሪን (ዱዓአ)፣ የውዳሴ ጥሪንና የዕባዳ ጥሪን የሚያካትት ነው። አላህ ﷻ ባሮቹ በስሞቹና በባሕርያቱ እንዲጠሩት፣ እንዲያወድሱትና በተቻላቸው መጠን ተገዥነታቸውን እንዲያሳዩ ጥሪ አድርጎላቸዋል።

አላህ ﷻ የስሞቹንና የባሕርያቱን መገለጫ ውጤት ይወዳል። እርሱ በጣም ዐዋቂ ነውና ዐዋቂን ሁሉ ይወዳል። በጣም ቸር ለጋስ ነውና ለጋሾችን ሁሉ ይወዳል። አቻ የሌለው አንድ ብቸኛ (ውትር) ነውና የውትር ሶላትን ይወዳል። ውበትን ሰጭ ነውና



with-allah.com/am



ውበትን ይወዳል። መሐሪ ነውና ምሕረትን ይወዳል። ደግ ነውና ደጋጎችን ይወዳል። አመስጋኝ ነውና አመስጋኞችን ይወዳል። ታጋሽ ነውና ታጋሾችን ይወዳል። ቻይ ነውና ሆደ ሰፊዎችን ይወዳል። አላህ ﷻ ተውበትን፣ ምሕረትንና ይቅር ባይነት ስለሚወድ ነው ይቅር የሚለውን፣ ምሕረት የሚያደርግለትንና ተውበቱን የሚቀበለውን ፍጡር የፈጠረው።

ከፍጥረታቱ ጋር በምንም አይመሳሰልም፤ ፍጥረታቱም ከርሱ ጋር በምንም አይመሳሰሉም። በስሞቹና በባሕርያቱ እንዳለና እንደነበረ ነው።

ኢማም አቡ ሐኒፋ

መልመጃ

1. የተማርከውንና የሚከተሉትን ነጥቦች የሚያመለክቱ የአላህ ስሞችን ጥቀስ፡- ሀ- ግርማ ሞገሱን፣ ችሎታውንና ኃያልነቱን ለ- ወበቱንና ምሉእነቱን ሐ- እዝነቱንና ችሮታውን
2. የአላህ ስሞችና የባሕርያቱ አሻራዎች በሕይወትህ ውስጥ እንዴት ይንጸባረቃሉ?
3. ባንተ ላይ ከሁሉም ይበልጥ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ስሞቹንና ባሕርያቱን ጥቀስ። ለምን?
4. በሕይወትህ ውስጥ ካስተዋልካቸውና የአላህን ስሞች ከሚያንጸባርቁ አሻራዎችና ትእይንቶች መካከል ጥቂቶቹን ጥቀስ።

